

# የጽናት ደቀመዝሙሮች

ግርማ ወ/ማሪያም አቤ/ከአ.ዜአ/

**” የሰው መልካምነት ፍም ነው፤ ይዳፈናል እንጅ አይጠፋም ” ኔልሰን ማንዴላ**

የማያልፍ የሚመስለው ዘመን አለፈ፤ ሰቆቃና ሽብር ነግሶ የነበረበትም ጊዜ እንደ ጅረት ነጎደ ፤ ትናንት እንዲህ ነበር ተብሎ ለታሪክ የሚበቃበት ጊዜ መጣ፤ እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ ግን ዕልፍ አዕላፋት ጀግኖች ውድ ሕይወታቸውን ሳይሳሱ ፤ የነጻነትን ፤ የሰላምና የብልጽግናን መዝሙር እየዘመሩ ፋኖ ተሰማራ እንዳሉ በየአቅጣጫው ዳግም ላይመለሱ ይችሉ ዓለም ተሰናብተዋታል።

እንዲህ እንደ ዛሬው ወርሃ ግንቦት ግም ሲል በሁሉም እዝነ ልቦና የሚመላለሱ በርካታ ትዝታዎች ይኖራሉ ። ከ19 አመት በፊት ሰቆቃ ፤ ችግር፤ እራታና ዋይታ የነገሰበት ፤ በየመንገዱ ዳር አስከሬን የሚጣልበት እና ዜጎች ደግሞ አስከሬኑን በገንዘብ የሚገዙበት፤ ገና እምቦቃላ ልጆች ከወላጆቻቸው ጉያ በአገር አንድነት ሰበብ ተነጥቀው ለጦርነት የሚማገዱበት ነበረ።

የያኔውን የደርግ ዘመንን ደግመው ደጋግመው ሲያስታውሱ አንድም የተከፈለው መስዋዕትነት ከንቱ ባለመቅረቱ ደስ ሊልዎት ይችላል አለበለዚያም በሰው ዘር ላይ ሲካሄድ የነበረው የጭካኔና የአረመኔነት ተግባር ትዝ ሲልዎት ሊቆዝሙ ይችላሉ ። ዋናው ቁም ነገር ግን ያ ጨለማ ሥርዓት ማክተሙን ሲረዱ እፎይ ይላሉ።

አሁን በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች ቢሄዱ የተኩስ እሩምታ ብሎ ነገር ፤ ብሔራዊ ውትድርና ብሎ ጋጋታ፤ የአዳፍኔና የታንክ መተራመስ ፤ ” ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ” ብሎ ፉከራ ፤ ” አንዲት ጥይት እስክትቀር ድረስ እንዋጋለን ” ብሎ ቀረርቶ ፤ ” ሰፊራ .. ሰፊራ ” ብሎ አርሶ አደር ማወናበድ ፤ ” አብዮታዊት እናት አገር ወይም ሞት ” ብሎ ዲስኩር የለም።

አሁን ላለው የሰላምና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንዲሁም ለአገሪቱ እድገት መፋጠን ምክንያት ዱርና ገደሉን ፤ ቆላና ደጋውን፤ ጋራ ሸንተረሩን፤ ወጥተው ወርደው ረሃብና ቸነፈር ሳያግዳችው የጽናት አርማ አንግበው ለእናት ኢትዮጵያ ሰላምና እድገት የተሰው ውድ ልጆች ፍሬ ጭምር ነውና እነርሱን ማሰቡ ተገቢ ነው - በ19ኛው አመት የግንቦት ሃያ የድል ቀን ።

ለድሉ መገኘት ከሁሉም በላይ ጀግኖች የሰሩትን ለማመን የሚቸግር የትግል ታሪክ መስማት ደግሞ የበለጠ ያስደስታል። የቁርጥ ቀን የሆኑት የኢትዮጵያ ልጆች በአፍሪካ ግዙፍ ጦር የነበረውን የደርግ መንግሥት ብቻ ሳይሆን ሲታገሉ የነበሩት ከተፈጥሮ ጋርም እልህ አስጨራሽ ትግል እንዳደረጉ ልብ ይበሉ።

በአንድ ወቅት ከአፍ እስከ ገደፉ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀው የደርግ ሠራዊት ተከቤ ወንዝ አካባቢ የታጋዮችን ቅስም ለመስበር በሚንቀሳቀስበት ወቅት የተሰራው የጀግንነት ገድል ከሁሉም ይልቃል።

ታጋዮች የጠላት ጦር ለመምታትና ለመበታተን በተቃረቡበት ወቅት አንድ ከሁሉም ህሊና የማይጠፋ አሳዛኝ ጉዳይ ተከሰተ ። እሱም በትግል ስሟ ማርታ የምትባል ወጣት አዞ እየዋጣት ዝም ብላ ህይወቷ ማለፉ ምንጊዜም በደማቅ ታሪክ ተጽፎ ይኖራል።

ታጋይ ማርታ በዚያ ወቅት ለትግል አጋሮቿ እንዳትናገርና እንዳትጮህ የጠላት ጦር ሙሉ ለሙሉ እንደሚደመስሳቸው ስለ ተረዳች ነበር ውድ ሕይወቷን ለተቀደሰ ዓላማ አዞን በሚመስል አስፈሪ አውሬ ስትበላ ዝም ልትል የቻለችው። እርግጥ ነው የማርታ መስዋዕትነት በወቅቱ ከንቱ ሁኖ አልቀረም ታጋዮቹ የጠላትን ጦር ድባቅ በመምታት አንፀባራቂ ድል ሊያስመዘገቡ ችለዋል።

የታጋዮች የእርስ በርስ ፍቅር የውሸት ሳይሆን ከውስጥ የሚመነጭና መቼውንም ቢሆን በሕይወት እያሉ የማይረሳ የዘላለም ስንቃቸው ነው። ለነገሩ ፍቅር ያሸንፋል ይባል የለ ! አብዛኛዎቹ ወደ ትግሉ ጎራ የተቀላቀሉት ወጣቶች እንደ መሆናቸው መጠን መተሳሰቡ፣ መደጋገፉና በውይይት መተማመኑ የበለጠ የቤተሰብ ያህል እንዲቀራረቡ አድርጓቸዋል።

በአንድ ወቅት የተወሰኑ ታጋዮች በጠላት ቁጥጥር ስር ለመውደቅ ጫፍ ላይ በመድረሳቸው የግድ የጠላትን ከበባ ለመቁረጥ መስዋዕትነት የሚከፍል ታጋይ ከተፈለገ የእኔ መስዋዕት እሆናለሁ ሽሚያ ሳይጠቀስ አይታለፍም። በዚያ ወቅት ለትግሉ ውጤታማነትና ለብዙሃኑ ነፃነት ራስን መስዋዕት ለማድረግ የእኔ መስዋዕት እሆናለሁ ሽሚያ እስከ አሁን ድረስ በብዙ ታጋዮች ጭንቅላት ውስጥ ተቀርቦ ቀርቷል። ሰው ራሱን መስዋዕት ለማድረግ እንዴት ሽሚያ ውስጥ ይገባል ያሰኛል።

ሌላው ለደርግ ስርዓት ፍርክስክሱ መውጣትና በጀግኖች ልጆች ድባቅ መመታት የኢህአዴግ ሠራዊት የሥነ ምግባር ጨዋነት አንዱ የሚጠቀስ ጉዳይ ነው። ደርግ የሚይዘውና የሚጨብጠው ሲጠፋው ምክንያት በመደርደር፣ ሸንፈትን በፀጋ ላለመቀበል በራሱ መገናኛ ብዙሃን የውሸት ፕሮፓጋንዳውን መንዛት ቀጠለበት። በዚህ ወቅት የምርኮኛውም ብዛት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መጣ።

የኢህአዴግ ሰራዊት ምርኮኞችን በመንከባከብና በመርዳት ታሪካዊ ስራም ሰርቷል። ምርኮኛ ክቡር ነው የሚል መርህም ያለው ይመስላል። ከዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ጉዳይ ስለ ተመላላሹ ምርኮኛ ነው። ተመላላሹ ምርኮኛ ማነው እንደማትሉኝ ተስፋ በማድረግ ፅሁፌን ቀጠልኩ።

የደርግ ምርኮኞች ሳይቀሩ በኢህአዴግ ታጋዮች እንክብካቤ በመገረምና የትግሉን ትክክለኛ አቅጣጫ በመረዳት የደርግን አምባገነን መንግሥት ለመፋለም ከታጋዮች ጋር መሰለፋቸው የሚዘነጋ አይደለም።

ወደ ተመላላሹ ምርኮኛ ታሪክ ስንቀጥል ትግሉ ከቀን ወደ ቀን እየተቀጣጠለ የደርግ ውድቀት እየተፋጠነ ሲሄድ ደርግ በኢህአዴግ ተማርከው የሚመለሱትን ወታደሮቹን እያፈሰ እንደገና ወደ አውደ ግንባሩ ይልካል።

ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ በተለያዩ አውደ ግንባሮች አራት ጊዜ ተማርኮ አራት ጊዜ ወደ አውደ ግንባር የመጣው የደርግ ወታደር በኢህአዴግ ታጋዮች ዘንድ " ተመላላሹ ምርኮኛ " ተብሎ ትንሽ ፈገግ የሚያሰኝ ቅፅል ስም የወጣለት።

ከድሉ ማግስት በኋላም ቢሆን የነበሩ ትዝታዎች ፈገግ የሚያደርጉ አለበለዚያም እንዲህም ታልፎል እንዴ ? ብለን በአግራሞት እንድንዋጥ ያስገድዱናል።

በወቅቱ በደርግ ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ከተታለለው አብዛኛው ህዝብ መካከል የኢህአዴግን ታጋዮች በአካል ለማየት የማይገባ አልነበረም ። እናም ከእለት ወደ እለት የኢህአዴግ የማሸነፍ ዜና ሲሰማ ሰው ታጋዮችን ለማየት የነበረው ጉጉት እየጨመረ መጣ።

ከሁሉም ከሁሉም የሚገርመው ጎንደር ውስጥ ታጋዮችን ለማየት የወጡ አንዲት የ70 አመት የእድሜ ባለጸጋ ያሉት ነገር "እነዚህ የእኛ ሰዎች አይደሉም እንዴ ? ምንድነው ራዲዮኑ የሚያወራው !" ያሉት የሚረሳ አይደለም ።

መጥፎም ይሁን ጥሩ ትዝታ መልካም ነው ፣ በተለይ እንግዲህ አገር ሰላም ሁኖ በየአቅጣጫው የልማቱ እንቅስቃሴ ሲፋጠን ቁጭ ብሎ ማውራቱ ደስ ይላል። ዛሬ ኢትዮጵያ የታጋዮች ፍሬ ጎምርቶ የዓለምን ቀለብ የሳበች አገር ልትሆን ችላለች።

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደጋግመው እንደሚናገሩት "አሁን ዋነኛ ጠላታችን ድህነት ነው " ! አዎ እርግጥ ነው ! ከአሁን በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ዋናው ጠላታችን የሆነውን ድህነትን መቅረፍ ብቻ በመሆኑ ርብርቦሽ ተጠናክሮ ቀጥሏል።

አዎ ! እውነት ነው ፣አንድ የውጪ ፀሐፊ "ለብዙ ሺህ ዘመናት አንቀላፍታ በቅርቡ የነቃች አገር" ያለው ወደ እንዳልሆነ አሁን ከሚታዩት ሁለንተናዊ የልማት እንቅስቃሴዎች መረዳት ይቻላል።

በአጭሩ የጽናት ደቀ መዝሙሮች ባመጡት ድል የብሄር ብሄረሰቦች እኩልነት የተረጋገጠባት፣ ዜጎች በራሳቸው ባህልና ቋንቋ ሳያፍሩ የሚጠቀሙባት፣ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩባት አገር ልትሆን ችላለች።

በቅርቡም አለምን በሚያስደምም ሁኔታ በአባይ ወንዝ ላይ የታላቁን ህዳሴ ግድብ በራስ ኃይል ለመስራት የአንድ አገር ልጆች ሆ ! ብለው የመነሳታቸውም ሚስጢር የጽናት ደቀ መዝሙሮች ያነገቡትን አርማ ከግብ ለማድረስ መሆኑ አሌ አይባልም።

እናም ዛሬም እንደትናገቱ ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆች ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች፤ ሰማዕታት የሆኑት የጽናት ደቀ መዝሙሮችም የትግል ታሪክ ሁልጊዜም በወርቅ ቅብ ተጽፎ ይኖራል።

አዎ ! የታጋዮች ስም ከድሉ በኋላ ከፍ ብሎ እየተውለበለበ ይገኛል። አፍሪካዊው ጀግና **ኔልሰን ማንዴላ** እንዳሉትም " የሰው መልካምነት ፍም ነው፤ ይዳፈናል **እንጅ አይጠፋም** " እድገት፣ ሰላምና ብልጽግና ለአገራችን ተመኘን :: ቸር ይግጠመን።